

# የኢትዮጵያ ሕዳሴ በሽብርተኞች ሴራ አይቀለበስም



ኢትዮጵያ አገራችን የተያያዘችው የልማት ጎዳና ለተከታታይ አመታት አመርቂ ውጤት ማስመዝገብን፤ እና ሕዝቦችዋ የዴሞክራሲያዊ መብታቸው ተጠቃሚ መሆናቸውን በማይሹ ግለሰቦች የተጠነሰሰው የሽብርተኝነት ሴራ በፀጥታ ሐይሎች ትጋት መክሸፉን በዜና አውታሮች በጥጥና እና በሐዘን ስንከታተለው ቆይተናል። በተለይም በምዕራቡ ዓለም የተንደላቀቀ ኑሮ በሚኖሩ ግለሰቦች የሚመራው ራሱን ግንቦት 7 እያለ በሚጠራው ድርጅት የተቀናባበረ የሽብርተኝነት ዘመቻ መሆኑን ስንሰማ ሐዘናችን እጥፍ ድርብ እንዲሆን አድርጎታል። ይህም በመሆኑ የኢሕአዲግ የድጋፍ ሰጪ ፎረም ድርጊቱን በአፅንዖት ያወግዛል። ከኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ጋር አጋርነቱን በድጋሚ ያረጋግጣል።

ግንቦት 7 በምርጫ አሸንፎ ስልጣን ለመያዝ የህዝብ ድጋፍ እና የፖለቲካ ብቃት የሌለው መሆኑን ከተገነዘበ በኋላ ህጋዊውን የኢትዮጵያ መንግስት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ለመገርሰስ መዘጋጀቱን በውጭ አገር ለሚኖሩ ደጋፊዎቹ በተለያዩ መድረኮች ሲገልፅ መቆየቱ የአደባባይ ሚስጥር ነው። በጣም የሚገርመው ግን የዚህ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት መሪዎች ነን የሚሉ ግለሰቦች የሽብርተኝነት ተግባራቸውን የሚጠነሰሱት እና ተባባሪ ሽብርቶችን በኢትዮጵያ ለመቅጠር የሚያስችላቸውን ገንዘብ የሚያሰባስቡት የሽብርተኝነት አሰቃቂ ገፈት ቀማሽ በሆነው በአሜሪካን አገር መሆኑ ነው። በኢትዮጵያ አገራችን ብጥብጥ እና ስርዓት አልበኝነትን እንዲስፋፋ በአሜሪካን አገር ሌት-ተቀን ከሚንቀሳቀሱት የግንቦት 7 መሪዎች መካከል ደ/ር ብርሃኑ ነጋ በግምባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። በመሆኑም የኢሕአዲግ የድጋፍ ሰጪ ፎረም ይኸንን አገርን የማፈራረስ ተግባር ይቆም ዘንድ ደ/ር ብርሃኑ እና ግብረ አበሮቹን በማጋለጥ ረገድ ከፍተኛ ሚና ለመጫወት ቃል ይገባል።

ግንቦት 7 የተባለው ድርጅት በዲሞክራሲ ስም በመንተራስ ሽብርተኝነትን ማስፋፋት እንደ ከፍተኛ እቅድ በመያዝ የአዞ እንባ ሲያነባ ይታያል። በአንድ ራስ ሁለት ምላስ እንዲሉ ደ/ር ብርሃኑ ነጋ 'በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እንዋጋለን' ሲል እንዳልነበረ ሁሉ ቀጥሮ ለጥፋት ያሰማራቸው ግለሰቦች በፀጥታ ሐይሎች በቁጥጥር ስር ሲውሉ አላውቃቸውም ማለቱ ሌሎች በከፈሉት ደም ስልጣን ለመውጣት ብቻ የሚቃጠል አራዳ ፖለቲከኛ መሆኑን ገሃድ ሆኗል። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ይኸንኑ በመገንዘብ የእነ ብርሃኑ ነጋ የስልጣን መጠቀሚያ እንዳይሆን እና በብዙ ተጋድሎ የተገኘውን ሰላም እና ዲሞክራሲ በሽብርተኞች እንዳይነጠቅ በንቃት እንዲጠብቅ የኢሕአዲግ የድጋፍ ሰጪ ፎረም ለማስገንዘብ ይወዳል።

ሁላችንም እንደምናውቀው አገራችን ኢትዮጵያ 4ኛውን አገራዊ ምርጫ በሚቀጥለው ዓመት ለማከናወን በዝግጅት ትገኛለች። ፀረ-ሰላም ሐይሎች ምርጫውን ለማወክ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ መሞከራቸው እንደማይቀር ሳይታልም የተፈታ ጉዳይ ነው። በመሆኑም የተጀመረውን የሽብርተኞች ሴራ የማክሸፍ ተግባር ከልብ እያደነቅን ለወደፊቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አደራ እንላለን።

በመጨረሻም ሽብርተኞችን በያሉበት በማጋለጥ እና ለፍርድ በማቅረብ የአገራችንን ሕዳሴ እውን ማድረግ ከሁላችንም የሚጠበቅ ግዴታ መሆኑን እናሳስባለን።

**ሽብርተኝነትን አጥብቀን እናወግዛለን!**

የኢሕአዲግ የድጋፍ ሰጪ ፎረም  
04/28/09